

# መኪና ስለመግዛትና ማስመዝገብ

## ከግዥው በፊት

- በቪክሮይት/VicRoads' የተሸከርካሪ ምዝገባ መጠየቂያ አገልግሎት በኩል ማጣራት አለብዎ። ይህ አገልግሎት ያለክፍያ በነጻ እንደሆነና መኪናዎች፣ ሞተር ብስኪኪሊታዎች፣ የጭነት መኪናዎች፣ ተሳቢዎችና ካራቫኖች በቪክቶሪያ ምዝገባ ላይ የመመዝገብ ይዘትን ይነገርዎታል። በተሸከርካሪ ምዝገባ መጠየቂያ አገልግሎት በኩል የተሸከርካሪን ምዝገባ ወቅታዊ፣ ጊዜ ያለፈበት፣ የታገደ ወይም የተሰረዘ ስለመሆኑ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያስችላል። እንዲሁም ስለ ተሸከርካሪው መረጃ ማለት እንደ የተሸከርካሪ መታወቂያ ቁጥር ወይም የቻንሲ ቁጥር፣ የሞተር ቁጥር፣ ወይም የተሸከርካሪው አካልና ቀለም አይነት ወይም የተሰራበትን ዓመትና ዓይነት ለመለየት ያስችልዎታል። የተሸከርካሪ ምዝገባ መጠየቂያ አገልግሎትን በድረገጽ [vicroads.vic.gov.au](http://vicroads.vic.gov.au) ላይ በመጎብኘት ማጣራት ይችላሉ።
- እንዲሁም በግላዊ ንብረት ደህንነት ምዝገባ (PPSR) ላይ ማጣራት ይችላሉ። ይህ በሃገር አቀፍ በክፍያ የሚቀርብ አገልግሎት ሲሆን አንድን ተሸከርካሪ ከመግዛትዎ በፊት ዝርዝር ሁኔታውን እንዲያጣሩ ይረዳል። ለግላዊ ንብረት ደህንነት ምዝገባ ማጣሪያ የምስክር ወረቀት ካለዎት፣ በተሸከርካሪው ላይ የገንዘብ እዳ (ስለመጨናነቅ)፣ የተሸከርካሪን ዝርዝር መረጃ (የተሰራበትና ሞዴሉ)፣ የምዝገባው ይዘት ወይም የተሰረዘ ወይም በጽሁፍ የታገደ ስለመሆኑ ማወቅ ይችላሉ። በተለይን 1300 007 777 ደውሎ ወይም በድረገጽ [ppsr.gov.au](http://ppsr.gov.au) ላይ ስለ PPSR ማጣራት ይችላሉ።

## የተመዘገበን መኪና ስለመግዛት

- የተመዘገበን መኪና በሚገዙበት ጊዜ ማድረግ ያለብዎት:**
- በመንገድ ላይ ለመጠቀም/ Roadworthiness የምስክር ወረቀት ከሺያጬ ማግኘት አለብዎ
  - ከሺያጬ ጋር በመሆን የምዝገባ ማስተላለፊያ ማመልከቻ ቅጽን መሙላት። ቅጹን በድረገጽ [vicroads.vic.gov.au](http://vicroads.vic.gov.au) መስመር ላይ፣ በስልክ 13 11 71 ደውሎ ማግኘት ወይም ከቪክሮይት/VicRoads ደንበኛ አገልግሎት ማእከል በአካል ሂዶ መውሰድ

## ምዝገባውን ወደርሰዎ ስም ለማዛወር:

- ተሞልቶ የተጠናቀቀ የማዛወሪያ ቅጹን፣ በመንገድ ላይ ለመጠቀም/ Roadworthiness የምስክር ወረቀትንና ክፍያዎችን ከተሸጠ በ14 ቀናት ውስጥ ለቪክሮይት/VicRoads ማስገባት። ይህንን ለማድረግ ሁሉንም ሰነዶችንና ክፍያዎችን (ቸክ ወይም የገንዘብ ማዘዣ) በፖስታ አድራሻ: VicRoads, GPO Box 1644, Melbourne 3001 አድርጎ መላክ ወይም ወደ ቪክሮይት/VicRoads ደንበኛ አገልግሎት ማእከል በአካል ሂዶ ማስገባት ይችላሉ።
- መኪናው ከመኪና ደላላ ከተገዛ፣ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን በደላላው በኩል ወደ ቪክሮይት/VicRoads ይገባሉ።

## ክፍያዎች:

- የማዛወሪያ ክፍያ
- ለሞተር ተሸከርካሪ የቀረጥ ክፍያ

ክፍያዎች ለማስላት በድረገጽ: [vicroads.vic.gov.au](http://vicroads.vic.gov.au) መስመር ላይ ወይም በስልክ 13 11 71 አድርጎ ይቻላል።

**በመንገድ ላይ ለመጠቀም/ Roadworthiness የምስክር ወረቀት**

- የተመዘገበ መኪናን ለመሸጥ ከተፈለገ ወይም አሮጌ መኪና እንደገና ለማስመዝገብ ከተፈለገ
- ይህ በቪክሮይት ተቀባይነት ባገኘ ለተሸከርካሪ መርማሪ ፈቃድ ባለው ብቻ መስጠት ይችላል።
- መኪናን በመንገድ ላይ ለመጠቀም ደህንነቱን አጣርቶ ማረጋገጥ
- ይህ ማለት መኪናው ያላረጀና ከደህንነት ስጋት ጋር በተዛመደ አካላት ለመስራት መኪናው በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ማለት አይደለም።
- ውረቀቱ ከተሰጠ በኋላ ለ30 ቀናት ጥጋ ይኖረዋል

**ያልተመዘገበ ሚኪናን ስለመግዛት**

**ያልተመዘገበ መኪና በሚገዙበት ጊዜ ማድረግ ያለብዎት:**

- ከሻጩ የተፈረመበትና ቀን ያለበት ደረሰኝ መውሰድ፤ ይህም የመኪና ዓይነት፣ ሞዴልና የተሽከርካሪን መታወቂያ ቁጥር (VIN) ያካተተና የሻጩንና የርስዎን ስምና አድራሻ የሚያሳይ መሆን አለበት
- ላልተመዘገበ ተሽከርካሪ ፈቃድ ለማግኘት ማቀናጀት
- በመንገድ ላይ ለመጠቀም/ Roadworthiness ምስክር ወረቀት ማግኘት
- ቀደም ሲል ለነበረ የተሽከርካሪ ምዝገባ ማስረጃ እንደ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ማቅረብ
- ለማስመዘገብ ቀጠሮ ማቀናጀትና መኪናውን ለማስመርመር ወደ ቪክሮይድ/ VicRoads ደንበኛ አገልግሎት ማእከል ይዞ መምጣት (መኪና ለማስመዘገብ እድሜዎ 17 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለበት)

**ላልተመዘገበ ተሽከርካሪ ፈቃድ**

ያልተመዘገበ መኪና ለማስጠገን ወይም በመንገድ ላይ ለመጠቀም/ Roadworthiness የምስክር ወረቀት ለማግኘት ሲባል ከመንገዳትዎ በፊት ላልተመዘገበ ተሽከርካሪ ፈቃድ ማውጣት አለብዎ።

- ይህ በመንገድ ለመጠቀም/ Roadworthiness የምስክር ወረቀት ለማግኘት ለመንገዳት እንደሚረዳና ለመኪናው የምዝገባ ዝግጅት ይረዳል።
- ለቪክሮይድ/ VicRoads በስልክ 13 11 71 በመደወል ወይም በማንኛውም የቪክሮይድ/ VicRoads ደንበኛ አገልግሎት ማእከል በአካል ሂደት መሳት ይቻላል። የመኪናውን መግለጫ ከሞተር ቁጥሩ ጋር ወይም የተሽከርካሪውን መታወቂያ ቁጥር (VIN) ማቅረብ አለብዎ
- በቀጠሮ መሰረት ለማስመዘገብ ወደ ቪክሮይድ/ VicRoads ሲነዱ ካልሆነ በስተቀር፤ ላልተመዘገበ መኪና ያልተመዘገበ ተሽከርካሪ ፈቃድ ሳይኖረው መንገዳት ወንጀል ነው

የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ [vicroads.vic.gov.au](http://vicroads.vic.gov.au) ላይ መጎብኘት ወይም በስልክ 13 11 71 መደወል ወይም ወደ ቪክሮይድ/ VicRoads የደንበኛ አገልግሎት ማእከል በአካል መሄድ ነው።

በዚህ አውነታ ጽሁፍ ወረቀት ውስጥ የቀረበው መረጃ በሚታተምበት ጊዜ ትክክል እንደሆነና ከዚያም ሊቀየር ይችላል።

**መኪናን ለማስመዘገብ ማድረግ ያለብዎ:**

**ቀጠሮ ማቀናጀት:**

- ጊዜን ለማቀናጀትና የቀጠሮ ክፍያን ለማካሄድ ለቪክሮይድ/ VicRoads በስልክ 13 11 71 መደወል (በቪኪ ወይም በማስተርካርድ ክፍያዎች ብቻ) ወይም ወደ ቪክሮይድ/ VicRoads ደንበኛ አገልግሎት ማእከል በአካል ሂደት (በጥራ ገንዘብ፣ በቸክ፣ ኢፍትፖስ/ EFTPOS, በቪኪ ወይም በማስተርካርድ አድርጎ ክፍያዎችን ማካሄድ)።
- ቀጠሮ በሚያቀናጁበት ጊዜ የተሽከርካሪን መታወቂያ ቁጥር (VIN)፣ የሞተር ቁጥርና የተመዘገበበት ታርጋ ቁጥር (ካል) ማቅረብ ይኖርብዎታል

**በርስዎ ቀጠሮ በሚቀርቡበት ጊዜ:**

- ለፍተሻ መኪናውን ማምጣት
- ጊዜው ያላለፈበትን በመንገድ ላይ መጠቀሚያ/ Roadworthiness የምስክር ወረቀት ማቅረብ
- የርስዎን መታወቂያ ማቅረብ (የመንጃ ፈቅድ ያስፈልጋል፤ ወይም የመንጃ ፈቃድ ከሌለዎት የተለያዩ የመታወቂያ ሰነዶችን ማሳየት አለብዎ)
- መኪናውን ህጋዊ በሆነ መልኩ ማስመዘገብ እንዲችሉ፤ የገዙበትን ደረሰኝ ለማሳየት ይዞ መምጣት
- የዋጋ መቀነሻ ካርድ ካለዎት ለቪክሮይድ/ VicRoads መናገር
- ክፍያውን ማካሄድ ነው

**ክፍያዎች:**

- ለምዝገባ ክፍያ (በቅናሽ ዋጋ መጠን ክፍያዎች ይቀርባሉ)
- ለታርጋ ቁጥር ጉዳይ ክፍያ (ካስፈለገ)
- ለመፈተሻ ክፍያ (ካስፈለገ በአጠቃላይ ቀጠሮ በሚቀናጁበት ጊዜ ይክፈላል)
- ለትራንስፖርት አደጋ ኮሚሽን ክፍያ (TAC) (ለሶስተኛ አካል የግለሰብ ጉዳት ዋስትና ግዴታ ይክፈላል)
- ለሞተር ተሽከርካሪ ቀረጥ ክፍያ

በድረገጽ [vicroads.vic.gov.au](http://vicroads.vic.gov.au) መስመር ላይ ወይም ስልክ 13 11 71 በመደወል ክፍያዎችን ለማስላት ይቻላል።

